



ከአማራና ከአፋር ህዝብ ጎን እንቆማለን!
በአገርና በህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ወረራና ውድመትን እናወግዛለን!

የኢትዮጵያ ህዝብ ባጠቃላይ የአማራው ህዝብ በተለይ ለነጻነቱ ለመበቱና ለህልውናው እንቅፋትና ጠንቅ የሆነውን የወያኔን የጎሳ ስርአት ለማስወገድ ያካሄደው ትግል በአብይና ግብረ አበሮቹ በረቀቀ የተንኮል ዘዴ የህዝብን ንጹህ ቅንነትና ኢትዮጵያዊ ፍቅርን በማታለያነት በመጠቀም፣ ትግሉ እንዲቀለበስ ሆነ። ይህም ዛሬ የአገራችንን ሕልውናና የህዝቧን አንድነት ከምንጊዜውም የበለጠ ስጋት ላይ አድርጎታል። የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ አገሩ ታማኝነትንና ጀግንነትን ስለ አበረከተ፣ ማንነቱ ኢትዮጵያዊነቱ በማለቱ፣ ኢትዮጵያዊ አብሮነትን በመውደዱ፣ አንድነትና ፍቅርን በመምረጡ፣ ጽንፋዊ ልዩነትን፣ የሀሰት ትርክትና ጥላቻን ባነገቡ ጎሰኞች በጠላትነት ተፈርጆ ለጥቃት እንዲዳረግ ሆኖ ቆይቶል። ይህ ጥቃት በቅድሚያ በአማራ ህዝብ ላይ ቢነጣጠርም ዛሬ ለአማራ ብቻ ሳይሆን ራሱን በኢትዮጵያዊነት ለሚያይ ሁሉ እጣ ፋንታ መሆኑን በአፋር ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግድያና ወረራ ሌላ ገጽታዊ ምስክር ነው።

ዛሬ ለሚገደሉትና ለሚሰቃዩት ወገኖቻችን ማዘን ብቻ ሳይሆን፣ ትግላቸውና የፈሰሰው ደማቸው ከንቱ እንዳይሆን፣ ለአማራው ህዝብ ህልውናና ደህንነት እንዲሁም ለኢትዮጵያ ትንሳኤ መንፈሳዊ የኃይል ምንጭ ይሆን ዘንድ የጀግኖቻችንን አላማ ህይወት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ በአማራና በአፋር ማህበረ ሰብ ላይ የሚካሄደው ጦርነት፣ በደልና ጥቃት በሁሉም ኢትዮጵያዊ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት መሆኑን በመገንዘብ፣ በአንድ ድምጽ ድርጊቱን ማውገዝና **ማስቆም** ወቅቱ የሚጠይቀው የጋራ ሃላፊነት ነው። ይህ የጥፋት ሂደት በአፋር ላይ ካልተገታ ግን ለትውልድ የሚተላለፍ ልዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ቀውስ ከፊታችን ተደቅኖ የሚጠብቀን መራራ ሃቅ ይሆናል።

ስለዚህም አገራችንና ህዝባችንን ከዚህ አስከሬ የጥፋት መንገድ ለማዳን በሚከትሉት የትግል ዘርፎች እንደንተባበር ጥሪ እንዳርጋለን፤

- ስለዚህ የአማራና የአፋር ህዝብም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ጋር በመተባበር የአነግ/ወያኔን አላማ የሚያራምደው፣ አብይ አህመድንና የሚመራውን አገር አጥፊ አስተዳደርን አስወግዶ ኢትዮጵያዊ መንግስት መመስረት አገርንና ህዝብን ከጥፋት ያድናል። ዘለቄታዊ መፍትሄም ነው ብለን እናማናለን። ይህ አገራዊ የነጻነት መፍትሄ እውን የሚሆነውም ዛሬ በተቀነባበረ መንገድ የኢትዮጵያ ጣምራ ጠላቶች፣ በአማራ ህዝብ፣ በአፋር ህዝብና ባጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱትን ጉዳትና ያወጁትን ጦርነት በአግባቡና በሚመጥነው ደረጃ ስንታደግ ብቻ ነው።
- የትግራችን ምንጭ የሆነውን በአብይ አህመድ የሚመራውን የወያኔ /አንግ የጎሳ ስርአት ባስቸኮይ ማስወገድ እጅግ አስፈላጊና አጣጣሪ ተግባር መሆን አለበት። በዶ/ር አብይ የሚመራው ጸረ ኢትዮጵያ፣ ጸረ አማራ፣ የአነግ/ወያኔ የጎሳ የፖለቲካ ስርአትን ማስወገድ የማንኛውም ህሊና ያለው አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሊያስተውለው የሚገባ ወሳኝ ወቅታዊና ቁልፍ ጉዳይ ነው ብለን እናማናለን። የወያኔ/አንግ/ኢህአዴግን መሰርታዊ አላማና ግብ ለማስካት አስፍፈጻሚ የሆነውን አብይ አህመድን ከስልጣን አስወገዶ ኢትዮጵያዊና ህዝባዊ የሽግግር መንግስት መመስረት ወሳኝና አስፈላጊ የመፍትሄ ሂደት ነው።
- ወንጀለኛውን አብይ አህመድ በሙሉ ሃላፊነት ተጣያቂ በማደርግ የመጀመርያው የአገር ማዳን ተግባር ሲሆን፣ በአማርና በአፋር ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ኢሰብአዊ ተግባር፣ እልቂትና የዘር ማጥፋት ወንጀል ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማሳወቅና አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ በመወሰድ የአብይና ግብረ አበሮቹ ለፍርድ እንዲቅርቡ የሚያስፈልገውን ዲፕሎማሲያዊና ህጋዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፤
- ኢትዮጵያውያን በአብይ መንግስትና አነግ/ወያኔ የኢኮኖሚና የዲፕሎማሲ ጥቅሞች ላይ ማእቀብ እንዲደረግ ማደረግ፣ ማህበራዊ ድጋፍ ማሳጣት። የአማራው ማህበረሰብ ለአገር ከፍተኛ ግብር ከፋይ ሆኖ ነገር ግን በሚከፍለው ግብር የመንግስት ጥበቃና አገልግሎት ሳይሆን የሚያገኘው የመንግስት ጥቃት የሚፈጽምበት ህዝብ በመሆኑ ለመንግስት ግብር አለመክፈልና ተመሳሳይ አድማና ማእቀብ ማድረግ፤

- አመታት ያስቆጥሩት በደንቢደሎ በአማርኛነታቸው የታፈኑት ወጣት ተማሪዎች ጉዳይ እስካሁን ድረስ መልስ አልተገኘም፤ ለእነዚህ ወጣቶች ህይወት፣ ሆነ በየእለቱ በአማራው ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግፍና አረመናዊ ተግባር መንግስት ነኝ ባዩ እያወቀው የሚደረግ ተግባር ብቻ ሳይሆን በዋናነት የሚያቀንባብረውና የሚመራው የዘመናችን ናዚ/ሂትለር የአንጉ አብይ አህመድ መሆኑን በመገንዘብ ተጥያቄ ማድረግ።
- የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ርስቱና ቅርሱ መላው ኢትዮጵያ መሆኑ አጠያያቂ አይደልም፤ ህይወት እውነት ነው። ሆኖም ዛሬ በራያና ቆቦ፣ ወልቃይት ጠገዴና የመሳሰሉ የአማራ ህዝብ ታሪካዊ የመኖሪያ ቦታዎችን ለመቀማትና የአንጉ አብይ አህመድ ለወያኔ መደራደሪያ እጅ መንሻ ለማድረግ የሚደረገውን መሰሪ ቁማርና ሴራን አጥብቀን እናወግዛለን ከህዝቡም ጎን እንቆማለን።
- ጸረ ኢትዮጵያው ወያኔና የአብይ አስተዳደር የፈጠሩት ጦርነት ይህ ነው የማይባል ከፍትኛ የህዝብ እልቂትና የእኩኖሚ ውድቅትና ድህነትን አስከትሎል። ለደረሰውም ውድመት የአብይን መንግስትና ወያኔን ህጋዊና ታሪካዊ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንደርጋለን፤ ጦርነቱንም በስቸኮይ እንዲቆም እንጠይቃለን። አብይ አህመድ በሰልጣን ለመቆየት ማንኛውንም አረመናዊ ተግባር ሁሉ እንድሚያድርግ በተደጋጋሚ ገልጻል፤ በተግባርም አሳዩታል፤ ይህ ተግባሩ እንድይቀጥል ማድረግ የእኛ የኢትዮጵያውያን ሃላፊነት ነው።
- በተለይም በጦርነት ወቅት የመከራ ገፈት ቀማሽ ሴቶችና ልጆች በመሆናቸው አስፈላጊውን እርዳታ ሁሉ እንዲያገኙ ማድረግ አጣዳፊ ማህበራዊ ግዴታችን ነው። ባለፈው አራት አመት በሚሊዮን የሚቆጠሩ በርካታ ሴቶች በገዛ አገራቸው ተሰደዋል፤ ተፈናቅዋል፤ ተግድለዋል። ነፈሰ ጡሮችና ህጻናት ቤታቸው በላያቸው ላይ ፈርሶ መንገድ ላይ ወድቀዋል፤ በርካታ ሴቶች ተደፍረዋል፤ ጭካኔ ለተሞላበ ጥቃትና ሞት ተጋልጠዋል። ይህን አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ለመወጣት አስፈላጊውን ሁሉ እንድናደርግ አለም አቅፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የትብብር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
- በዚህም መሰረት፣የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ የሴቶች ድርጅት በዶ/ር አብይ መሪነት በአማራውና በአፋር ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ማንኛውን አይነት ጥቃት አጥብቀን እያወገዝንና የተቃጣውንም የጥፋት ዘመቻ ለማስቆም ማንኛውንም መንገድ በመጠቀም አስፈላጊውን ትብብር እንዳንደርግ፣ ለጥቃት ኢላማ ለተደረገው ህዝብ፣ እንዲሁም ለሴቶችና ለልጆች ድምጽ በመሆን የሚያስፈልገውን ሁሉ እንዳርግ ዘንድ ይህንን የትግል ትብብር ጥሬ እናስተላልፋለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ሴቶች፣ እንደ ጀግኖች ቅድመ አያቶቻችን ተባብረን ከተነሣን አላማችንን ከማሳካት የሚያግድን ምንም ሀይል አይኖርም፤ የአማርኛ፣ የአፋርን ህዝብ ከጥቅት እንዳናልን ኢትዮጵያም ትነሳለች።

ኢትዮጵያ በቆራጥ ልጆቿ ጀግንነት ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች!!

አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት

የካቲት 2014